

በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)

1. አዲሲቱ ኢትዮጵያ ይጋራ እንቅስቃሴ ምንድን ነው?

መሰረቱን በካናዳና በአሜሪካን ያደረገ፤ ለሰባዊ መብት መከበር የሚሟገት፤ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ በኋላ ቀርነትና በሰባዊ መብት መረገጥ በምትታወቀው ሀገራችን ውስጥ በተከሰተው ፍትህ መጓደል እንዲሁም እኩል የሆነ መብትና የዲሞክራሲያዊ ስራት ያለመኖር ባስቆጫቸው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያኖች የተመሰረተ ድርጅት ነው።

ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ስራትን ከማምጣትና ከመጠበቅ ውጪ ምንም አይነት አጀንዳ የሌለው ድርጅት ሲሆን፤ ከነኚህም መርህ አጀንዳ ውጪ ምንም አይነት የፖለቲካ የማህበራዊ ኑሮና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በመምራት የተለያዩ አጀንዳዎችን አያስተናግድም፤ ለዚህም ዋናው ምክንያት የተለያዩ አጀንዳዎችን ማስተናገድ በዚህ ድርጅት አማካኝነት ለመፍጠር የፈለገውን የኢትዮጵያዊያንን አንድነት ያጨናግፋል ብለን ስለምናምን ነው። በመሆኑም ከላይ የጠቀስናቸው መሪሃ ሀሳብና አላማ የማይጫመሩ የማይቀነሱ ወይም በፍጹም የማይለወጡ ግልጽ መርሆዎቻችን ናቸው።

2. አዲሲቱ ኢትዮጵያ ይጋራ እንቅስቃሴ ከሌሎች የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በምን ይለያል?

ይህ እንቅስቃሴ የሰባዊ መብት ረገጣን ከመቃወምና የተፈጸሙ ኢ ሰባዊ ድርጊቶችን ከመሰብሰብና በሰነድ መዝገብ ከመጠበቅ ባሻገር የሰባዊ መብት ረገጣን ለማቆምና ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ስራትን ለማመጣት እንዲሁም ለመጠበቅ የሚደረግ በአንድነት በብዙሀን የሚመራ የህብረት እንቅስቃሴ (grass root movement) መሆኑ ልዩ ያረገዋል።

3. እስከዛሬ በብዙ ድርጅቶችና ገለሰቦች ጥረት ተደርጎ መፈጠር ያልተቻለ አንድነትና ህብረት እንዴት በዚህ የጋራ እንቅስቃሴ ሊፈጠር ይችላል?

ለዚህ ከባድ ጥያቄ ቀላል መልስ ነው ያገኘንለት ለዚህም የረዳን እስከዛሬ ድረስ የተደረጉት ያንድነት ፈጠራ ጥረቶችን በማጥናትና በመመርመር ባገኘነው ግንዛቤ ነው ማለት ይቻላል።

ሌላው በስፋት በሁሉም ኢትዮጵያውያን ውስጥ የተደረጉት ውይይቶች ክርክሮች የህብረት አስፈላጊነቱን ብቻ ሳይሆን መንግዳንም እንድናስተውል በሰፊው እረድቶናል።

ይህንን ካልን በኋላ ወደመልሱ ስንገባ መጀመሪያ ከዚህ በፊት ተሞክረው ያልተሳኩ የህብረት አይነቶችን ላለመድገም ወሰን፤ ሌላው የአላማው ጥራትና ህብረቱ የሚፈጥርው ጥቅም ይህንን የአሁኑን ትውልድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን የወደፊቱን ትውልድም ሙሉ-በሙሉ የሚጠቅም መሆን እንደሚገባው ተማመንን።

እንደሚታወቀው ያሁኑም ይሁን የወደፊቷ ኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ስብጥር ብዙ እንደሆኑ ሁሉ ከፋፋይና ወገንተኛም ናቸው። ስለዚህም በጎሳ በመደብና በርዮተ አለም ፍልስፍና ሊለያየን የማይችል፤ እውነተኛ የጋራ ጥቅም ሊያመጣ የሚችል፤ የሁሉም ሰው ድጋፍ የሚሰጥ አላማ ላይ ስናተኩር፤ አዲስ ነገር መፈለግና አላስፈለገንም።

ምክንያቱም የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲያዊ ስራት ጥያቄ በሀገራችን አብይ ጉዳይ በመሆን ጦር ሲያማዘዝ እዚህ ደርሰናል፤ በመርህም ደረጃ የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲያዊ ስራት ጥያቄን የሚቃወም ግለሰብም ይሁን መሀበረሰብ የጎሳ ድርጅትም ይሁን የፖለቲካ ድርጅት ቢያንስ ቢያንስ በግልጽና በአደባባይ ባለማይታችን የሁላችንም አጀንዳ እንደሚሆን አረጋገጥን ።

ሁላችንም እንዳምናውቀው የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲን ጥያቄ ያላነሳና ያላነገበ ድርጅት የለም፤ ነገር ግን ከእነዚህ አላማዎች በተጨማሪ ሌሎችም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አጀንዳዎች ስላሏቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት መምራት አልቻሉም።

በሌላ በኩል ደገም ካለ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ርሐብ በሽታና ድንቁርናን አስወግደን በሰላምና በብልጽግና መኖር ስለማይቻል በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ እንቅስቃሴ አማካኝነት ብዙሀኑ በሚመራው ግብ ስልጣን ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ስርአት ፍትህና እኩልነት የሆነ አንድነት መፍጠር በመሆኑ።

ስለዚህም በመጀመሪያ ይህ እንቅስቃሴና አንድነት ማንንም የማያገል ስለሆነ፤

በሁለተኛ ደረጃ ይህ ህብረት የምነም አይነት ድርጅቶች ህብረት ሳይሆን የገልሰቦች አንድነት በመሆኑ ልዩ ጥቅምም ይሁን ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ አገጅንዳም ሆነ ግብ ስለሌለው፤

ሶስተኛ የማይጨመሩት የማይቀነሱት እንዲሁም የማይለወጡት ለፍትህ ለእኩልነትና ለዲሞክራሲያዊ ስራት የሚደረግ የህብረት እንቅስቃሴ የሁላችንንም ተሳትፎ ስለሚጠይቅ ስኬቱ የሁላችንም ሲሆን አንድ ሳንሆን ቀርተን ባለንበት ብንረግጥ ወይ ደግሞ የባሰ አዘቅት ውስጥ ብንወርድ እጃችንን የምንጠነቁልበት ስለማይኖር ተባብሮ ከመንቀሳቀስ ውጪ አማርጭ ስለሌን ይህንን እንቅስቃሴ ክሌላው የተለየና የሚሳካ ያደርገዋል ብለን እናምናለን።

በመጨረሻም ይህ ህብረት የአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን የረዥምና ለትውልድ የሚተርፍ የአንድነት መሰረት ራእይ ስላለው ስኬታማ ይሆናል ብለን በጽኑ እናምናለን።

4. በሌሎች የፖለቲካ ማህበራዊ ወይም የሰባዊ ድርጅት ውስጥ በመሳተፍ መንግስትን የሚቃወሙ ወይንም የሚደግፉ ግለሰቦችን ይህ እንቅስቃሴ ያሳትፋል ወይ?

ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው ይህ አንድነት የሚፈጠረው በግለሰቦች ስብስብ ነው ይህም የሚያረጋገጠው ከድርጅት ከጎሳና ከማንኛውም የወል ማንነት በፊት ስው በመሆናችን ሰባዊነትን እናስቀድማለን እንቅስቃሴውም ለሰባዊ መብት በመታገል ሰላምንና ማህበራዊ ብልጽግናን በሐገራችን ለማምጣት በመሆኑ በሚኖረን ህዝባዊ እንቅስቃሴ ማንኛውም ግለሰብ እራሱን ወክሎ እንዲሳተፍ እናበረታታለን።

5. ይህ ድርጅት በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ የብዙሀን እንቅስቃሴ ነው በትጥቅ ትግል የሚያምኑ ገለሰቦችንስ ታሳትፋላችሁ ወይ?

በመጀመሪያ ደረጃ አንድን ኢትዮጵያዊ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ብምናወጣው መርሃ ግብር በመሳተፍ አንድነቱን ሲያድስ ማነህ ከየት መጣህ ምን ታምናልህ ምንአታምንም ወዘተ የሚባል ጥያቄም ሆነ ሀሳብ ባለመኖሩ ሌላው ማህበራዊም ይሁን ፖለቲካዊ ህይወቱን አናውቅም፤ የማወቅም ፍላጎት የለንም፡፡ በመንግስት የታጠቀም ይሁን በትቃዋሚ የታጠቀ ከዚህ የብዙሃን እንቅስቃሴ ጋር አንድነቱን ሲያድስ ሰላም የመጀመሪያ ምርጫው መሆኑን እንዲሁም ፍትህ እኩልነትና የዲሞክራሲ ስራትን መደገፉን ነው የሚያረጋግጠው ስልዚህ ማንም አያገልጽም፡፡

6. በኢትዮጵያ ውስጥ የሰው ህይወት በማጥፋትና የሰባዊ መብት በመርገጥ ተግባር የተሳተፉ የመንግስት ባለስልጣኖች ላይ ድርጅቱ ምን አይነት አቋም አለው?

ከላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይህ እንቅስቃሴ የሰብዓዊ መብት በሃገራችን ተከብሮ ፍትህና እኩልነት እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ስራት የምታራምድ ኢትዮጵያን ለማየት በመሆኑ የወደፊቱን ግድያና መብት ራገጣ ለመከላከል የንፁሐንን ደም በከንቱ ያፈሰሱ በህግ እንዲጠየቁ የማያስልስ ትግል እናደርጋለን፤ ሌላው የወደፊቱን ግድያና መብት ራገጣ ለመከላከል እውነተኛ ብሔራዊ እርቅ በግለሰቦችና በድርጅቶች መሃል ማድረግ አስፈላጊነት የጠነከረ እምነታችን ነው፡፡

ሌሎችም ጥያቄዎች ካሉአችሁ፡ members@solidaritymovement.org